



Investment Proclamation No. 280/2002



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰምንተኛ ዓመት ቁጥር ፳፯
አዲስ አበባ-ሰኔ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፬

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

8th Year No. 27
ADDIS ABABA-2nd July, 2002

ማውጫ	CONTENTS
አዋጅ ቁጥር ፻፲፱/፲፱፻፺፬ ዓ.ም የኢንቨስትመንት አዋጅ ገጽ ፩፻፶፮፻፷፰	Proclamation No. 280/2002 Investment Proclamation Page 1768

አዋጅ ቁጥር ፻፲፱/፲፱፻፺፬ ዓ.ም
የኢንቨስትመንት አዋጅን እንደገና ለመደንገግ
የወጣ አዋጅ

የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠንና የሕዝቦቿን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል ኢንቨስትመንትን ማበረታታትና ማስፋፋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የሀገሪቱን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለማሳደግ ከሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በተጨማሪ የውጭ ባለሀብቶችን የተሳትፎ መስኮችን ማስፋፋትና ሁኔታዎችን በይበልጥ ማመቻቸት በማስፈለጉ፤

ኢንቨስትመንት የሚመራበት ሥርዓት ግልጽና ቀልጣፋ እንዲሆን ማድረግ በማስፈለጉ፤

እነዚህን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ በሥራ ላይ ያለውን የኢንቨስትመንት ሕግ በተሻሻለ ሕግ መተካቱ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት እንቀጽ ፶፭/፩/ መሠረት የሚከተለው ታውጇል።

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩. አዋጅ ርዕስ
ይህ አዋጅ “የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር ፻፲፱/፲፱፻፺፬” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

PROCLAMATION NO. 280/2002
RE-ENACTMENT OF THE
INVESTMENT PROCLAMATION

WHEREAS, the encouragement and promotion of investment has become necessary so as to accelerate the economic development of the country and to improve the living standards of its peoples;

WHEREAS, in addition to that of domestic investors, it is deemed essential to widen the scope of participation of foreign investors and to facilitate conditions thereof with a view to enhancing the country's investment activities;

WHEREAS, the system of administration of investment needs to be transparent and efficient;

WHEREAS, to these ends, it has become necessary to revise the existing law on investments;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE
General

1. *Short Title*
This Proclamation may be cited as the "Investment Proclamation No. 280/2002."

የገንዘብ ዋጋ
Unit Price 4.40

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፱፻፩
Negarit G.P.O.Box 80,001



ጁ. ትርጓሜ

የቃሉ እገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

- ፩. “ኢንቨስትመንት” ማለት አዲስ ድርጅት ለማቋቋም ወይም ነባር ድርጅትን ለማስፋፋት ወይም ለማሻሻል በባለሀብት የሚደረግ የካፒታል ወጪ ነው፤
- ፪. “ድርጅት” ማለት ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ነው፤
- ፫. “ካፒታል” ማለት የሀገር ውስጥ ወይም የውጭ ገንዘብ፣ የሚተላለፍ ሰነድ፣ የማምረቻ ወይም የአገልግሎት መስጫ መሣሪያ፣ ሕንጻ፣ መካኝ የሥራ ማስኬጃ፣ የንብረት መብት፣ የፓተንት መብት ወይም ሌላ የንግድ ሀብት ነው፤
- ፬. “ባለሀብት” ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደረገ የአገር ውስጥ ወይም የውጭ ባለሀብት ነው፤
- ፭. “የአገር ውስጥ ባለሀብት” ማለት የኢንቨስትመንት ካፒታል በሥራ ላይ ያዋለ ኢትዮጵያዊ ወይም መደበኛ ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ የውጭ አገር ዜጋ ሲሆን፣ መንግሥትንና የመንግሥት ልማት ድርጅትን እንዲሁም እንደሀገር ውስጥ ባለሀብት መቆጠር የፈለገ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋን ይጨምራል፤
- ፮. “የውጭ ባለሀብት” ማለት የውጭ ካፒታል ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ኢንቨስት ያደረገ የውጭ ዜጋ ወይም በውጭ ዜጎች ባለቤትነት የተያዘ ድርጅት ሲሆን፣ እንደ ውጭ ባለሀብት መቆጠር የፈለገ መደበኛ ነዋሪነቱ በውጭ አገር የሆነ ኢትዮጵያዊን ይጨምራል፤
- ፯. “የውጭ ካፒታል” ማለት ከውጭ ምንጭ የተገኘ ካፒታል ሲሆን፣ በውጭ ባለሀብት ወደ ካፒታል የተለወጠ ትርፍንና የትርፍ ድርሻን ይጨምራል፤
- ፰. “ማስፋፋት/ማሻሻል” ማለት ነባር ድርጅትን የሙሉ እትም ምርት ወይም አገልግሎት ከጽፎ ፐርሰንት በላይ በእሴት ማሳደግ ሲሆን፣ ይህም በዓይነት ወይም በመጠን ወይም በሁለቱም መጨመርን የሚያጠቃልል ሆኖ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ በሚወሰነው መጠን የሚደረግ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ነው፤
- ፱. “እገባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት” ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ባለሥልጣን /ከዚህ በኋላ “ባለሥልጣን” ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት ሥልጣን የተሰጠው የክልል ኢንቨስትመንት አካል ነው፤
- ፲. “የመንግሥት የልማት ድርጅት” ማለት በፌዴራሉ መንግሥት ወይም በክልል መስተዳድር ሙሉ ባለቤትነት የማምረት፣ የማከፋፈል፣ አገልግሎት የመስጠት ወይም ሌሎች የኢኮኖሚ ተግባሮችንና ከነዚህ ጋር የተያያዙ ሥራዎችን በንግድ መልክ ለማካሄድ የተቋቋመ ድርጅት ነው፤
- ፲፩. “መንግሥት” ማለት የፌዴራሉ መንግሥት ወይም የክልል መስተዳድር ነው፤
- ፲፪. “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፮/፩/ የተመለከቱት ማለት ሲሆን፣ በዚህ አዋጅ አፈጻጸም ሲባል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርንና የድራጃዎች አስተዳደር ካውንስልን ይጨምራል፤
- ፲፫. “ከውጭ ንግድ ጋር በተያያዘ የውጭ ኢንተርፕራይዝ የሀብት ማጠናቀቅ ሳያደርግ የሚኖረው ትብብር” የሚለው ሐረግ ሙሉ በሙሉ ከውጭ ንግድ ጋር በተያያዘ የውጭ ኢንተርፕራይዝ ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር የሚያደርገው የውል ግንኙነት ሆኖ፣ የውጭ ኢንተርፕራይዝ ለአገር ውስጥ ባለሀብት የሚከተሉትን በሙሉ ወይም በክልል መስጠትን ይጨምራል፤

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

- 1) “Investment” means expenditure of capital by an investor to establish a new enterprise or to expand or upgrade one that already exists;
- 2) “Enterprise” means an undertaking established for purposes of gaining profit;
- 3) “Capital” means local or foreign currency, negotiable instruments, machinery or equipment, buildings, initial working capital, property rights, patent rights, or other business assets;
- 4) “Investor” means a domestic or foreign investor having invested in Ethiopia;
- 5) “Domestic Investor” means an Ethiopian or a foreign national permanently residing in Ethiopia having made an investment, and includes the Government, public enterprises as well as a foreign national, Ethiopian by birth and desiring to be considered as a domestic investor;
- 6) “Foreign Investor” means a foreign or an enterprise owned by foreign nationals, having invested foreign capital in Ethiopia, and includes an Ethiopian permanently residing abroad and preferring treatment as a foreign investor;
- 7) “Foreign Capital” means capital obtained from foreign sources, and includes the re-invested profits and dividends of a foreign investor;
- 8) “Expansion/upgrading” means increasing in value, by more than 25%, the full production or service capacity of an existing enterprise, be it in variety, volume, or both, through additional investment made to the extent determined in regulations to be issued for the implementation of this Proclamation;
- 9) “Appropriate Investment Organ” means the Ethiopian Investment Authority, (hereinafter referred to as the “Authority”), established under this Proclamation or the executive organ of a Region empowered to issue investment permits;
- 10) “Public Enterprise” means an undertaking, wholly owned by the Federal or Regional government established to carry out manufacturing, distribution, service rendering or other economic and related activities for gain;
- 11) “Government” means the Federal Government or a Regional Government;
- 12) “Region” means any of those specified under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and for the purpose of this Proclamation, includes the Addis Ababa City Administration and the Dire Dawa Administrative Council;
- 13) The phrase “export-oriented non-equity based foreign enterprise collaboration” means a 100% export-oriented contractual arrangement between a domestic investor and foreign enterprise in which the foreign enterprise provides, among others, all or some of the following:



ገጽ ፩፻፮ ደብዳቤ ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፮ ሰኔ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፱ ዓ.ም.

Federal Negarit Gazeta — No. 27 2nd July, 2002—Page 1770

ሀ) አስተማማኝ የውጭ ገበያ ግኝት፤
ለ) ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን የማምረት ዘዴ፤
ሐ) በውጭ ገበያ የመሸጥ ስልት፤
መ) የወጪ ንግድ ማዘጋጀት ዕውቀት፤
ሠ) ለወጪ ምርት የሚያስፈልጉ ግብአቶች አቅርቦት።

፫. የተፈጻሚነት ወሰን
የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች በማዕድንና ነዳጅ ፍለጋ፣ ምርመራና ማምረት ሥራዎች በሚደረግ ኢንቨስትመንት ላይ ተፈጻሚ አይሆኑም።

ከፍል ሁለት
ስለ ኢንቨስትመንት ዓላማዎች፣ መስኮችና ማበረታቻዎች

፬. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኢንቨስት መንገድ ዓላማዎች
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኢንቨስት መንገድ ፖሊሲ ዓላማዎች ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ልማት እንዲኖር በማድረግ የኢትዮጵያን ሕዝቦች የኑሮ ደረጃ ማሻሻል ሆኖ ዝርዝር ይዘታቸው የሚከተሉት ናቸው፡-
፩. የአገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት ማፋጠን፤
፪. የአገሪቱን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ጥቅም ላይ ማዋልና ማልማት፤
፫. ምርትን ምርታማነትንና አገልግሎትን በማሳደግ የአገር ውስጥ ገበያ እንዲዳብር ማድረግ፤
፬. ወጪ ምርቶችና አገልግሎቶች በመጠን በዓይነትና በጥራት እንዲጨምሩ በማበረታታት የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ፤ እንዲሁም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት ምንዛሪን ማዳን፤
፭. በክልሎች መካከል የተመጣጠነ ዕድገትና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ቅንጅት እንዲኖር ማበረታታትና በኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል ያለውን ትስስር ማጠናከር፤
፮. የአገሪቱን ኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን በሚደረገው ጥረት የግሉን ሴክተር ማሳደግ፤
፯. የውጭ ኢንቨስትመንት በአገሪቱ የኢኮኖሚ ልማት ተገቢውን ሚና እንዲኖረው ማድረግ፤
፰. ለኢትዮጵያውያን ሰፊ የሥራ ዕድል መፍጠርና ለአገሪቱ ዕድገት የሚያስፈልገውን የቴክኒክ ሙያ፣ የሥራ አመራር ዕውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ማስፋፋት።

፯. ለመንግሥት የተከለሉ ወይም ከመንግሥት ጋር በቅንጅት የሚካሄዱ የሥራ መስኮች
፩. የሚከተሉት የሥራ መስኮች በመንግሥት ብቻ የሚካሄዱ ይሆናሉ፡-
ሀ) በተያያዙ ብሔራዊ ዋና ዋና መስመሮች የኤሌክትሪክ ኃይል የማስተላለፍና የማከፋፈል ሥራ፤
ለ) ፈጣን የፖስታ አገልግሎትን ሳይጨምር የፖስታ አገልግሎት።
፪. በሚከተሉት የሥራ መስኮች ባለሀብቶች ኢንቨስት ለማድረግ የሚችሉት ከመንግሥት ጋር በመቀናጀት ብቻ ይሆናሉ፡-
ሀ) የጦር መሣሪያዎችን፣ ጥይቶችንና ለጦር መሣሪያ ያነት የሚሆኑ ወይም የጦር መሣሪያ ለመሥራት የሚያገለግሉ ፈንጂዎችን ማምረት፤
ለ) የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት።

ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች የተከለሉ የሥራ መስኮች
ኢትዮጵያዊ ዜግነት ባላቸው ወይም በሌሎች የአገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ የሚካሄዱ የኢንቨስትመንት መስኮች ዝርዝር በሚጸሰቱት ምክር ቤት በሚወጣው ደንብ ይወሰናል።

(a) guaranteed external market access,
(b) export product and production know-how;
(c) export marketing know-how;
(d) export business management know-how;
(e) raw materials and intermediate inputs needed for export production.

3. *Scope of Application*
The provisions of this Proclamation shall not be applicable to investments in the prospecting, exploration and development of minerals and petroleum resources.

PART TWO
Investment Objectives, Areas and Incentives

4. *Investment Objectives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia*
The objectives of the investment policy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia are designed to improve the living standards of the peoples of Ethiopia through the realization of sustainable economic and social development, the particulars of which are the following:
1) to accelerate the country's economic development;
2) to exploit and develop the immense natural resources of the country;
3) to develop the domestic market through the growth of production, productivity, and services;
4) to increase foreign exchange earnings by encouraging expansion in volume and variety of the country's export products and services and the improvement of their quality as well as to save foreign exchange through production of import substituting products;
5) to encourage balanced development and integrated economic activity among the Regions and to strengthen the inter-sectoral linkages of the economy;
6) to enhance the role of the private sector in the acceleration of the development of the country's economy;
7) to render foreign investment play its proper role in the country's economic development;
8) to create wide employment opportunities for Ethiopians and to foster the transfer of technical know-how, of managerial skills, and of technology required for the progress of the country.

5. *Areas of Investment Reserved for the Government or Joint Investment with the Government*
1) The following investment areas are exclusively reserved for the Government:
(a) Transmission and supply of electrical energy through the Integrated National Grid System; and
(b) Postal services with the exception of courier services.
2) Investors shall be allowed to invest in the following areas only in joint venture with the Government:
(a) Manufacturing of weapons and ammunition; and
(b) Telecommunication services.

6. *Areas of Investment Reserved for Domestic Investors*
Areas of investment exclusively reserved for Ethiopian nationals and other domestic investors shall be specified by regulations to be issued by the Council of Ministers.



፮. ከመንግሥት ጋር በቅንጅት ስለሚካሄድ ኢንቨስትመንት የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ማንኛውም ባለሀብት ከመንግሥት ጋር በቅንጅት ኢንቨስት ለማድረግ የሚያቀርበውን የፕሮጀክት ሃሳብ ይቀበላል፤ ለንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በቅንጅት ተሳታፊ የሚሆነውን የልማት ድርጅት ይሰየማል።

፯. ለውጭ ባለሀብቶች የተፈቀዱ የሥራ መስኮች በዚህ አዋጅ መሠረት ለመንግሥት ብቻ ወይም ከመንግሥት ጋር በቅንጅት ብቻ ለሚካሄዱ ኢንቨስትመንቶች ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ መሠረት ኢትዮጵያዊ ዜግነት ላላቸው ወይም ለሌሎች የአገር ውስጥ ባለሀብቶች ተለይተው ከተከለሉት በተቀር ሌሎች የሥራ መስኮች ለውጭ ባለሀብቶች ከፍት ይሆናሉ።

፱. ስለኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ የተመለከቱትን የኢንቨስት መንገድ ዓላማዎች መሠረት በማድረግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣ ደንብ ተለይተው የሚወሰኑ የኢንቨስትመንት መስኮች ማበረታቻ ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚወጣው ደንብ የሚሰጡትን ማበረታቻዎች ዓይነትና መጠን ይወስናል።

ክፍል ሦስት

ስለኢንቨስትመንት ድርጅታዊ ቅርጾችና ለውጭ ባለሀብቶች ስለሚጠየቅ የካፒታል መጠን

፲. የኢንቨስትመንት ሥራ የሚካሄድባቸው ቅርጾች

፩. የኢንቨስትመንት ሥራ የሚካሄደው ከሚከተሉት ቅርጾች በአንደኛው ይሆናል፡

- ሀ) ባግለሰብ፤
- ለ) በኢትዮጵያ ወይም በውጭ ሀገር ሕግ መሠረት በተቋቋመ የንግድ ማኅበር፤
- ሐ) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት በተቋቋመ የመንግሥት የልማት ድርጅት፤
- መ) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት በተቋቋመ የሕብረት ሥራ ማኅበር።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ለ) የተጠቀሰው ማንኛውም የንግድ ማኅበር በንግድ ሕግ ወይም አግባብነት ባለው ሌላ ሕግ መሠረት መመዝገብ አለበት።

፲፩. ለውጭ ባለሀብት የሚጠየቅ የካፒታል መጠን

፩. የውጭ ባለሀብት በዚህ አዋጅ መሠረት ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈቀድለት፣ ለአንድ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ከ፩፻ ሺ የአሜሪካን ዶላር ያላነሰ ካፒታል የመደብ እንደሆነ ነው።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ቢኖርም፣ ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር በቅንጅት ኢንቨስት የሚያደርገው የውጭ ባለሀብት የሚጠየቀው ዝቅተኛ የካፒታል መጠን ፳ ሺ የአሜሪካን ዶላር ይሆናል።

፫. በኢንጂነሪንግ፣ በአርክቴክቸራል፣ በሂሳብና በሌዲት አገልግሎት፣ በፕሮጀክት ጥናት ወይም በንግድ ሥራና በሚኒጅትመንት የምክር አገልግሎት ወይም በሌላ የምክር አገልግሎት ወይም በአሳታሚነት ሥራ ኢንቨስት የሚያደርግ የውጭ ባለሀብት፤

7. *Regarding Investments to be undertaken in Joint Venture with the Government*

The Supervising Authority of Public Enterprises shall receive investment proposals submitted by any private investor intending to invest in joint venture with the government; it shall submit same to the Ministry of Trade and Industry for decision and, upon approval, designate a public enterprise to invest as partner in the joint investment.

8. *Areas of Investment Open for Foreign Investors*

All areas of investment, other than those exclusively reserved, under this Proclamation, for the Government or joint venture with the Government or for Ethiopian nationals or other domestic investors which shall be specified by regulations to be issued by the Council of Ministers, shall be open for foreign investors.

9. *Investment Incentives*

- 1) Areas of investment specified by regulations to be issued by the Council of Ministers pursuant to the investment objectives stated under Article 4 of this Proclamation shall be eligible for investment incentives.
- 2) The regulations to be issued pursuant to Sub Article (1) of this Article shall determine the type and extent of entitlement to incentives.

PART THREE

Forms of Investment and Capital Requirements for Foreign Investors

10. *Forms of Investment*

- 1) Investments may be effected in one of the following forms:
 - (a) Sole proprietorship;
 - (b) Business organizations incorporated in Ethiopia or abroad;
 - (c) Public Enterprise established in accordance with the relevant law;
 - (d) Cooperative Societies formed in accordance with the relevant law.
- 2) Any business organization specified under Sub Article (1) (b) of this Article shall be registered in accordance with the Commercial Code or any other relevant law.

11. *Capital Requirements for Foreign Investor*

- 1) Any foreign investor; to be allowed to invest pursuant to this Proclamation, shall be required to allocate a minimum capital of 100,000 US dollars for a single investment project.
- 2) Notwithstanding the provisions of Sub Article (1) of this Article, the minimum capital required of a foreign investor investing jointly with domestic investors shall be 60,000 US dollars.
- 3) The minimum capital required of a foreign investor investing in areas of engineering, architectural, accounting and audit services, project studies or business and management consultancy services or publishing shall be:



፲፱. ስለኢንቨስትመንት ፈቃድ አሰጣጥ

- ፩. አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማመልከቻ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፫ መሠረት ተግባራዊ ሲቀርብለት በአመልካቹ ሊካሄድ የታቀደው የኢንቨስትመንት ሥራ ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የተደነገጉ ሁኔታዎችን የሚያሟላ መሆኑን በ፲ ቀናት ውስጥ አረጋግጦ ለአመልካቹ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይሰጠዋል።
- ፪. የኢንቨስትመንት ፈቃድ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፡
 - ሀ) የባለሀብቱን ስም፣ ዜግነት እና አድራሻ፣
 - ለ) የኢንቨስትመንቱን የሥራ መስክ፣ እና
 - ሐ) ኢንቨስትመንቱ የሚካሄድበትን ክልል።
- ፫. የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሰጠው ባለሀብት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቱን ግንባታ አጠናቅቆ ማምረት ወይም አገልግሎት መስጠት እስከሚጀምርበት ጊዜ ድረስ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲያወጣ አይጠየቅም።
- ፬. አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በጽሑፍ ላይ ፈቅድ የኢንቨስትመንት ፈቃድን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አይችልም።
- ፭. የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሌላ ሰው ሲተላለፍ ወይም በይዘቱ ላይ ሌሎች ለውጦች ሲያጋጥሙ አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ቀርቦ መሻሻል አለበት።

፲፭. የኢንቨስትመንት ፈቃድ ዕድሳት

- ፩. የኢንቨስትመንት ፈቃድ፣ ባለሀብቱ የምርት ውጤቱን ወይም አገልግሎቱን ለገበያ ማቅረብ እስከሚጀምርበት ጊዜ ድረስ በየዓመቱ መታደስ አለበት። ሆኖም ባለሀብቱ ስለኢንቨስትመንቱ አፈጻጸም ሂደት በየሰዓት ወጥ አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ሪፖርት ማቅረብ አለበት።
- ፪. የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማሳደስ የሚቀርብ ማመልከቻ ፈቃዱ የሚያገለግልበት የአንድ ዓመት ጊዜ ከማለቁ ከአንድ ወር በፊት መቅረብ አለበት።
- ፫. አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ባለሀብቱ የፕሮጀክት ግንባታውን ሊጀምር ወይም ሊጨርስ ያልቻለው በበቂ ምክንያት መሆኑን ሲያምንበት ፈቃዱን ያድሰለታል።

፲፮. የኢንቨስትመንት ፈቃድን ስለማገድ ወይም ስለ መሠረዝ

- ፩. ባለሀብቱ ይህን አዋጅ ወይም ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የወጡ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን የጣሰ እንደሆነ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ እስኪወስድ ድረስ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ሊያግድበት ይችላል።
- ፪. አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ከሚከተሉት ምክንያቶች አንዱ በተጨማሪ ሲረጋገጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድን ሊሠርዝ ይችላል፡
 - ሀ) ባለሀብቱ የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ያገኘው በማታለል ወይም የሀሰት መረጃ ወይም ማለጫ በማቅረብ ከሆነ፤
 - ለ) ባለሀብቱ አግባብ ያለውን የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ሳያስፈቅድ የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ለሌላ ሰው ካስተላለፈ፤
 - ሐ) የተሰጡ ማበረታቻዎች ከታቀደላቸው ዓላማ ውጭ ውለው ወይም ከሕግ ውጭ ለሌላ ሰው ተላልፈው ከተገኙ፤ ወይም
 - መ) ባለሀብቱ ያለበቁ ምክንያት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፭ በተደነገገው መሠረት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ያላሳደሰ እንደሆነ።

14. Issuance of Investment Permit

- 1) Upon receiving an application for investment permit made in full compliance with the provisions of Article 13 of this Proclamation, and after ascertaining, within 10 days, that the intended investment activity complies with the conditions stipulated in the regulations and directives to be issued to implement this Proclamation, the appropriate investment organ shall issue an investment permit to the applicant.
- 2) An investment permit shall contain the following:
 - (a) the name, nationality and address of the investor;
 - (b) the investment activity; and
 - (c) the region in which the investment is to be made.
- 3) A holder of an investment permit shall not be required to obtain a business license until completion of project implementation and the commencement of production or of rendering of service.
- 4) An investment permit may not be transferred to another person without the prior authorization of the appropriate investment organ.
- 5) Where an investment permit is transferred to another person or where any change occurs in its content, it shall be submitted to the appropriate investment organ and amended accordingly.

15. Renewal of Investment Permit

- 1) An investment permit shall be renewed annually until the investor commences the marketing of his output or services; provided, however, the investor shall submit progress reports on the implementation of the project, to the appropriate investment organ, at the end of every six months.
- 2) An application for renewal of an investment permit shall be submitted at least a month before the end of a period of one year for which the permit remains valid.
- 3) The appropriate investment organ shall renew the investment permit, where satisfied, as to the existence of sufficient cause for the delay in the commencement or completion of implementation of the project.

16. Suspension or Revocation of Investment Permit

- 1) Where an investor violates the provisions of this Proclamation or regulations or directives issued to implement this Proclamation, the appropriate investment organ may suspend the investment permit until the investor takes due corrective measures.
- 2) The appropriate investment organ may revoke an investment permit where it is ascertained that:
 - (a) the investor obtained the permit fraudulently or by submitting false information or statements;
 - (b) the investor has transferred the permit to another person without the authorization of the appropriate investment organ;
 - (c) incentives granted are misused or illegally transferred to another person;
 - (d) the investor has failed, without good cause, to renew the permit in accordance with Article 15 of this Proclamation.



- ፫. አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ከማገዱ ወይም ከመሠረዙ በፊት የማገድ ወይም የመሠረዝ ዕርምጃው የሚወሰድበትን ምክንያት ለባለሀብቱ በጽሑፍ በመግለጽ ባለሀብቱ የበኩሉን አስተያየት እንዲያቀርብ የአገድ ወር ጊዜ ይሰጠዋል።
- ፬. ባለሀብቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ መልስ ካልሰጠ ወይም የሰጠው መልስ አጥጋቢ ካልሆነ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ፈቃዱን የማገድ ወይም የመሠረዝ እርምጃ ይወስዳል።
- ፭. የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሠረዘበት ባለሀብት ፈቃዱ ከተሠረዘበት ወይም ከታገደበት ቀን ጀምሮ ሲያገኝ የነበረው ጥቅም ወዲያው ይቋረጥታል።
- ፮. ፈቃዱ የተሠረዘበት ባለሀብት በማበረታቻነት ያገኛቸውን ጥቅሞች ፈቃዱ ከተሠረዘበት ቀን ጀምሮ በ፮ ወር ጊዜ ውስጥ ተመላሽ ያደርጋል።
- ፯. የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከሰጠው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ውጭ ፈቃዱ በሌላ ማንኛውም አካል ሊታገድ ወይም ሊሠረዝ አይችልም።

፲፮. ስለአቤቱታ አቀራረብ
አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ባለሀብት ውሳኔው በደረሰው በ፱ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን እንደአግባቡ ለፌዴራሉ ማንግሥት የኢንቨስትመንት ቦርድ ወይም ለሚመለከተው የክልል መስተዳድር አካል ማቅረብ ይችላል።

ክፍል አምስት

ስለቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ስለብድር፣ ስለውጭ ምንጣሪ አጠቃቀምና ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ስለማዛወር

፲፩. ስለቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነቶች
፩. ማንኛውም ባለሀብት ከኢንቨስትመንቱ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት በሚያደርግበት ጊዜ ስምምነቱን ለባለሥልጣኑ በማቅረብ ማስፈቀድና ማስመዘገብ አለበት።

፪. ባለሥልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ሲቀርብለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፳፩/፲፱፻፹፩ መሠረት አስፈላጊውን ግምገማ አድርጎ ውሳኔ ይሰጣል።

፲፬. ስለብድርና የውጭ ምንጣሪ አጠቃቀም

፩. ከውጭ ብድር ያገኘ ባለሀብት ይህንኑ ብድር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አቅርቦ በባንኩ መመሪያ መሠረት ማስመዘገብ ይኖርበታል።

፪. የውጭ ባለሀብቶች ለኢንቨስትመንት እንቅስቃሴያቸው ዓላማ የውጭ ምንጣሪ የባንክ ሂሳብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በተፈቀደላቸው የአገር ውስጥ ባንኮች መክፈት ይፈቀዳሉ ጥቅም ላይ ይውላሉ።

፳. ገንዘብ ወደ ውጭ አገር ስለማዛወር

- ፩. ማንኛውም የውጭ ባለሀብት ከተፈቀደለት ኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ ሁኔታ የሚከተሉትን ክፍያዎች በሚያዛወርበት ጊዜ ባለው የምንጣሪ ተመንግሥት መሠረት በውጭ ምንጣሪ ከኢትዮጵያ ውጭ ለማዛወር ይችላል፡
 - ሀ) ከኢንቨስትመንት ካፒታል የተገኘ ትርፍና የትርፍ ድርሻ፤
 - ለ) ከውጭ አገር የተገኘ ብድር ዋና ገንዘብና ወለድ ክፍያ፤
 - ሐ) በዚህ አዋጅ መሠረት ከተመዘገበ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ጋር የተያያዘ ክፍያ፤
 - መ) ድርጅቱ ሲሸጥ ወይም ፈርሶ ሂሳቡ ሲጣራ የሚገኝ ገቢ፤
 - ሠ) አክሲዮን ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ሲዛወር ወይም ድርጅቱ በከፊል በአገር ውስጥ ባለሀብት ባለቤትነት ሥር ሲደረግ የተገኘ ገንዘብ።

- 3) The appropriate investment organ shall, prior to suspending or revoking a permit, notify the investor in writing as to the causes for taking such action and allow him a period of one month to present his views thereon.
- 4) The appropriate investment organ shall suspend or revoke the permit where the investor fails to respond within the time limit prescribed in Sub-Article (3) of this Article or presents unacceptable justification.
- 5) Upon suspension or revocation of an investment permit, the investor shall immediately lose entitlement to all benefits.
- 6) Upon revocation of an investment permit, the investor shall return within 6 months all the benefits he was granted.
- 7) An investment permit may not be suspended or revoked by any organ other than the appropriate investment organ having issued same.

17. *Right to Appeal*
An investor who has a grievance against a decision of an appropriate investment organ may, within 30 days from receipt of the decision, appeal to the Federal Investment Board or to the concerned organ of a Regional Government, as may be appropriate.

PART FIVE

7 *Transfer of Technology, Loans, Utilization of Foreign Currency, and Remittance of Funds*

18. *Technology Transfer Agreements*
- 1) Where an investor intends to conclude a technology transfer agreement related to his investment, he shall submit same to the Authority for approval and registration.
 - 2) Where the Authority receives a technology transfer agreement pursuant to Sub Article (1) of this Article, it shall give its decision thereon subsequent to the necessary evaluation in accordance with the Council of Ministers Regulations No. 121/1993.

19. *Loans and Utilization of Foreign Currency*

- 1) An investor who acquires an external loan shall have such loan registered with the National Bank of Ethiopia in accordance with the directives of the Bank.
- 2) For transactions related to their investment, foreign investors shall be allowed to open and operate foreign currency accounts in authorized local banks in accordance with directives of the National Bank of Ethiopia.

20. *Remittance of Funds*

- 1) Any foreign investor shall have the right, in respect of an approved investment, to make the following remittances out of Ethiopia in convertible foreign currency at the prevailing rate of exchange on the date of remittance:
 - (a) Profits and dividends accruing from investment;
 - (b) Principal and interest payments on external loans;
 - (c) Payments related to a technology transfer agreement registered in accordance with this Proclamation;
 - (d) Proceeds from the sale or liquidation of an enterprise;
 - (e) Proceeds from the transfer of shares or of partial ownership of an enterprise to a domestic investor.



፳፮. ባለሀብቶችን በአንድ ማዕከል ስለማስተናገድ

- ፩. የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሰጣቸውን ባለሀብቶች በሚመለከት አግባብ ባላቸው ሕጎች መሠረት የሚሰጡ የገንዘብ ሥራ ፈቃዶችን መስጠት፣ ለውጭ ዜጋ ተቀጣሪዎች የሚሰጡ የሥራ ፈቃዶችን መስጠትና የገንዘብ ማገበራትን መመዘገብ የሚመለከታቸውን የፌዴራል መንግሥትን ወይም የክልል አስፈጻሚ አካላትን በመወከል እንደአግባቡ በባለሥልጣት ወይም በክልል የኢንቨስትመንት አካላት ይከናወናሉ።
- ፪. ባለሥልጣት የውጭ ኢንተርፕራይዞች የሀብት መዋጮ ላይ ያደርጉ ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ ከአገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር የሚያደርጓቸውን ትብብሮች ይመዘግባል፤ በአንድ ማዕከል ያስተናግዳል።
- ፫. ባለሥልጣትና የክልል ኢንቨስትመንት አካላት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ የተመለከተውን ተግባር የሚያከናውኑት አግባብ ያላቸውን ሕጎች በመከተል ይሆናል።
- ፬. ባለሥልጣት ወይም የክልል ኢንቨስትመንት አካል በዚህ አንቀጽ መሠረት የቀረበለት የፈቃድ ጥያቄ አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ተግባር ሲቀርብለት በ፩ ቀናት ውስጥ ፈቃዱን ይሰጣል።

፳፯. የኢንቨስትመንት መረጃዎችን ስለማስተላለፍ

እያንዳንዱ የክልል የኢንቨስትመንት አካል ስለክልሉ የሀብት ክምችትና የኢንቨስትመንት ዕድል የተጠናቀቀ መረጃዎችንና ስለክልሉ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የተዘጋጁ ሪፖርቶችን ለባለሥልጣት ያስተላልፋል።

**ከፍል ስምንት
ስለኢንቨስትመንት ቦርድ**

፳፰. ስለቦርዱ አባላት

- ፩. የኢንቨስትመንት ቦርድ በመንግሥት የሚወሰን ቁጥር ያላቸው አባላት ይኖራታል።
- ፪. የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የቦርዱ ሰብሳቢ ይሆናል።
- ፫. የቦርዱ አባላት ከመንግሥትና ከግሉ ሲከተር የተውጣጡ ይሆናሉ።
- ፬. የባለሥልጣት ዋና ዳይሬክተር የቦርዱ አባል ይሆናል።
- ፭. ቦርዱ የራሱ ጽሕፈት ቤት ይኖረዋል፤ የጽ/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር በቦርዱ ውስጠ ደንብ ይወሰናል።

፳፱. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

- ቦርዱ፡-
- ፩. የዚህን አዋጅ አፈጻጸምና የባለሥልጣትን ሥራዎች በበላይነት ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤
- ፪. ከዚህ አዋጅ አፈጻጸም ጋር ተያይዘው በሚነሱ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤
- ፫. ይህን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጡ ደንቦችን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል።
- ፬. የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ደንብ እንዳስፈላጊነቱ እንዲሻሻል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤
- ፭. ባለሥልጣት በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ባለሀብቶች የሚያቀርቡትን ደግግኝ ይወስናል፤
- ፮. ባለሥልጣት ለሚሰጠው አገልግሎት የሚያስከፍለውን ክፍያ ይወስናል፤
- ፯. ባለሥልጣትን ዓመታዊ የሥራ ፕሮግራም እና በጀት ያጸድቃል፤
- ፰. በየዚህው የሚያወጣውን መመሪያ ኢንቨስተሮች በግልጽ እንዲያውቁት ያደርጋል፤
- ፱. አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በኢንቨስትመንት ማበረታቻ ደንብ መሠረት ከተፈቀደው የተለየ ወይም ተጨማሪ የሆነ ማበረታቻ እንዲሰጥ በመወሰን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርቦ ያስጸድቃል።

24. One-Stop Shop Service

- 1) The issuance of business licenses, the granting of work permits to expatriate employees, and the registration of business organizations as required under the relevant laws shall, with respect to investors holding investment permits, be carried out by the Authority or by a regional investment organ as may be appropriate, representing the competent Federal or Regional executive bodies respectively.
- 2) The Authority shall register and render a one-stop service to export-oriented non-equity based foreign enterprise collaborations.
- 3) The Authority and regional investment organs shall carry out their functions under Sub Article (1) of this Article in compliance with the relevant laws thereof.
- 4) The Authority or a regional investment organ shall issue a license within 5 days after receiving an application pursuant to this Article, and is in full conformity with the requirements of the relevant law.

25. Transmission of Information on Investment

Each regional investment organ shall transmit to the Authority information compiled with respect to the resource potential and investment opportunities of the Region as well as periodic reports on investment activities therein.

**PART EIGHT
The Investment Board**

26. Members of the Board

- 1) The number of members of the Investment Board shall be determined by Government.
- 2) The Minister of Trade and Industry shall be the Chairperson of the Investment Board.
- 3) The members of the Board shall be drawn from Government and private sector.
- 4) The Director General of the Authority shall be a member of the Board.
- 5) The Board shall have its own Secretariat. The powers and duties of the Secretariat shall be determined by the internal rule of procedures of the Board.

27. Powers and Duties of the Board

- The Board shall:
- 1) supervise and follow up, as the superior authority, the implementation of this Proclamation and the activities of the Authority;
 - 2) decide on policy issues arising in connection with the implementation of this Proclamation;
 - 3) issue directives necessary for the implementation of this Proclamation and regulations issued hereunder;
 - 4) submit, as necessary, amendments on investment incentives, to the Council of Ministers for approval;
 - 5) decide on appeals submitted to it by investors against decisions of the Authority;
 - 6) determine service fees to be charged by the Authority;
 - 7) approve the annual work program and budget of the Authority;
 - 8) publicly notify investors of directives it issues from time to time;
 - 9) whenever it deems necessary, decide on new or additional incentives, other than what is provided for under the Investment Incentives Regulations and submit same to the Council of Ministers for approval.



፳፭. ስለቦርዱ ስብሰባዎች

- ፩. ቦርዱ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።
- ፪. ከቦርዱ አባላት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በቦርዱ ስብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።
- ፫. የቦርዱ ውሳኔ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
- ፬. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው፣ ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ያወጣል።

ክፍል ዘጠኝ
የኢንቨስትመንት ባለሥልጣን

፳፮. መቋቋም

- ፩. ባለሥልጣኑ ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ እንደገና ተቋቋሟል።
- ፪. የባለሥልጣኑ ተጠሪነት ለኢንቨስትመንት ቦርድ ይሆናል።

፳፯. የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የኢንቨስትመንት ጉዳዮችን በተመለከተ በማዕከልነት በማገልገል የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችን ያበረታታል፤ ያስተባብራል፤ ያስፋፋል።
- ፪. ለአገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሀብቶች ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚወሰዱ የፖሊሲና የአፈጻጸም እርምጃዎችን ያመነጫል፤ ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል።
- ፫. በአገልግሎት ውስጥ የሚገኘውን የሀብት ክምችትና የኢንቨስትመንት ዕድል መረጃዎች ይሰበስባል፤ ያቀናጃል፤ ይተነትናል፤ ያሠራጫል፤ ተጨባጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ያስተዋውቃል፤ ሲጠየቅም በቅንጅት ለሚደረግ ኢንቨስትመንት ተሳታፊዎችን የማገናኘት አገልግሎት ይሰጣል።
- ፬. ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት የሚረዱ ኤግዚቢሽኖች፣ ስብሰባዎች፣ ሥልጠናዎች፣ ሲሚናሮችና የመሳሰሉትን እንደአግባቡ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያካሂዳል፤ ለባለሀብቶችም የምክር ድጋፍ ይሰጣል።
- ፭. ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት በባለሀብቶች፣ በመንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶች፣ በክልል መስተዳድሮችና በሌሎች ኢንቨስትመንትን በተመለከተ አግባብነት ባላቸው አካላት መካከል ግንኙነት እንዲኖር ያደርጋል፤ ያስተባብራል።
- ፮. ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት የሚረዱ ጽሑፎችን ፣ መግለጫዎችን ፣ ፊልሞችንና የመሳሰሉትን ያዘጋጃል፤ ያሠራጫል።
- ፯. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፫ በተሰጠው የሥልጣን ክልል መሠረት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይሰጣል።
- ፰. የኢንቨስትመንት ፈቃድ የሰጣቸውን ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ይከታተላል፤ የኢንቨስትመንት ፈቃድ የያዘቸው ሁኔታዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል።
- ፱. ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያዙ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነቶችን ያጸድቃል፤ ይመዘግባል።
- ፲. ኢንቨስትመንትን በጋራ ለማበረታታትና ዋስትና ለመስጠት የውጭ ኢንቨስትመንቶች ሲመጡ ከሚችሉባቸው አገሮች ጋር ሀገሪቱ የምታደርጋቸውን ስምምነቶች ይደራጀራል፤ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲፈቀድም ይፈረማል።
- ፲፩. የክልል ኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤትን ለማጠናከር የሚረዳ የምክርና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል።
- ፲፪. ኢንቨስትመንትን ለማበረታታትና ለማስፋፋት የሚረዱ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።

፳፰. የባለሥልጣኑ አጭም

- ፩. በመንግሥት የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተርና አንድ ምክትል ዋና ዳይሬክተር፣ እና
- ፪. አስፈላጊው ሠራተኞች፣ ይኖሩታል።

28. Meetings of the Board

- 1) The Board shall meet regularly once in a month. However, it may hold extra-ordinary meetings at any time when necessary.
- 2) There shall be a quorum where more than half of the members are present at meetings of the Board.
- 3) Decisions of the Board shall be passed by a majority vote. however, the chairperson shall have a casting vote in case of a tie.
- 4) Without prejudice to the provisions of this Article, the Board shall draw up its own rules of procedure.

PART NINE
The Investment Authority

29. Re-establishment

- 1) The Investment Authority is hereby re-established as an autonomous public institution having legal personality;
- 2) The Authority shall be accountable to the Investment Board.

30. Powers and Duties of the Authority

- The authority shall:
- 1) serve as a nucleus for matters of investment and promote, coordinate and enhance activities thereon;
 - 2) initiate and submit to the Board policy and implementation measures needed to create a conducive investment climate for both domestic and foreign investors and follow up the implementation of same upon approval;
 - 3) collect, compile, analyze and disseminate information on the resource potential of the country and on the investment opportunities it offers, promote concrete investment projects, provide, upon request, match-making service of possible joint investment partners;
 - 4) organize, with a view to helping promote investment, such activities as exhibitions, training and seminars locally or abroad as may be appropriate, give advisory support to investors;
 - 5) realize liaison and coordination between investors, public offices, Regional Governments and other relevant organs, with a view to enhancing investment;
 - 6) prepare and distribute pamphlets, brochures, films and other materials that help enhance investment;
 - 7) issue investment permits in accordance with Article 23 of this Proclamation;
 - 8) monitor the implementation of investment projects for which it has issued permits and ensure that the terms of the investment permits are complied with;
 - 9) approve and register technology transfer agreements related to investments;
 - 10) negotiate bilateral investment promotion and protection treaties for conclusion between Ethiopia and other countries and sign same upon approval by the Council of Ministers;
 - 11) give advice and technical support to regional investment organs with a view to building up their capacity; and
 - 12) perform such other functions as may help to promote and enhance investment.

31. Organization of the Authority

- The Authority shall have:
- 1) a Director General and a Deputy Director General to be appointed by the Government; and
 - 2) the necessary staff.



፴፮. የዋናው ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር

- ፩. ዋናው ዳይሬክተር የባለሥልጣት ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን ከቦርድ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የባለሥልጣኑን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።
- ፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ዋናው ዳይሬክተር፡
 - ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፴ የተመለከቱትን የባለሥልጣኑን ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፤
 - ለ) በፌዴራል ቪቪል ሰርቪስ ሕግ መሠረት የባለሥልጣኑን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤
 - ሐ) የባለሥልጣኑን የሥራ ፕሮግራምና በጀት እዘጋጅቶ ለቦርድ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
 - መ) ለባለሥልጣኑ በተፈቀደው በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
 - ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣኑን ይወክላል፤
 - ረ) የባለሥልጣኑን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት እዘጋጅቶ ለቦርድ ያቀርባል።
- ፫. ዋናው ዳይሬክተር ለባለሥልጣኑ ሥራ ቅልጥፍና ባለፈለገ መጠን ከሥልጣንና ከተግባሩ በከፊል ለባለሥልጣኑ ሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

፴፯. የገቢ ምንጭ

- ባለሥልጣኑ ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኝ ገቢ ይኖረዋል፡
 - ሀ) የፌዴራል መንግሥት በበጀት መደብ የሚሰጠው ገንዘብ፤
 - ለ) ከማናቸውም ሌላ ምንጭ የሚያገኘው ገቢ፤ እርዳታና ስጦታ።

፴፰. የሂሳብ መዛግብት እያያዝ

- ፩. ባለሥልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።
- ፪. የባለሥልጣኑ የሂሳብ መዛግብትና የገንዘብ ሰነዶች በየዓመቱ በዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይሙው አዲተር ይመረመራሉ።

**ከፍል አሥር
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

፴፭. መሬት ስለማግኘት

- ፩. ለተፈቀደ ሊንቨስትመንት የመሬት ጥያቄ የቀረበለት የክልል መስተዳድር የፌዴራሉን የራሱን ሕግ መሠረት በማድረግ የተጠየቀውን መሬት እስከ ጅቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ለባለሀብቱ ያስረክባል።
- ፪. ክልሎች ለሊንቨስትመንት ተግባር መሬት በመመደብ፣ የመደቧቸውን መሬቶች የሚመለከቱ መረጃዎችን አግባብ ላለው የሊንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ያስተላልፋሉ።
- ፫. እያንዳንዱ ክልል መሬት በሚመደብበት ጊዜ ለተፈቀዱ ሊንቨስትመንቶች ቅድሚያ ይሰጣል።
- ፬. አግባብ ያለው የሊንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ከሚመለከታቸው የክልል አስፈጻሚ አካላት ጋር በመተባበር ለተፈቀዱ ሊንቨስትመንቶች መሬት እንዲሰጥ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ይከታተላል።

፴፮. የውጭ ዜጎችን ስለመቅጠር

- ፩. ማንኛውም ባለሀብት ለሥራው እንቅስቃሴ አስፈላጊ የሆኑና ተገቢው ጥያቄ ያላቸው የውጭ አገር አክሲተር ቶችን ሊቀጥር ይችላል።
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የውጭ ዜጎችን የሚቀጥር ባለሀብት አስፈላጊው ሥልጠና እንዲሰጥ በማድረግ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ውያን እንዲተኩ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።
- ፫. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ እና /፪/ ድንጋጌዎች ቢኖሩም፣ የውጭ ባለሀብት በራሱ ባለቤትነት ወይም አብዛኛውን የባለቤትነት ድርሻ በመያዝ ለሚያካሂደው ድርጅት የባለሥልጣኑን ስምምነት በቅድሚያ በማግኘት የውጭ ዜጎች ያላቸውን ከፍተኛ የማዕከላዊ መንግሥት አካላት ለመቅጠር ገደብ አይደረግባቸውም።

32. Powers and Duties of the Director General

- 1) The Director General shall be the Chief Executive Officer of the Authority and, as such shall, subject to the general directives of the Board, direct and administer the activities of the Authority.
- 2) Without limiting the generality of Sub Article (1) of this Article, the Director General shall:
 - (a) exercise the duties of the Authority specified in Article 30 of this Proclamation;
 - (b) employ and administer the personnel of the Authority in accordance with the Federal Civil Service Law;
 - (c) prepare and submit to the Board the work program and budget of the Authority and implement same upon approval;
 - (d) effect expenditure in accordance with the budget approved for the Authority;
 - (e) represent the Authority in all its dealings with third parties; and
 - (f) prepare and submit to the Board reports on the performance and financial operations of the Authority.
- 3) The Director General may, to the extent necessary for the efficient performance of the functions of the Authority, delegate part of his powers and duties to other officials as well as employees of the Authority.

33. Source of Fund

- The sources of the fund of the Authority shall be:
 - (a) budgetary allocations made by the Federal Government;
 - (b) income, assistance and grants obtained from any other sources.

34. Books of Accounts

- 1) The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2) The accounts and financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or by auditors designated by him.

**PART TEN
Miscellaneous Provisions**

35. Allocation of Land

- 1) Where a Regional Government receives an application for the allocation of land for an approved investment, it shall, on the basis of the Federal and its own laws, deliver within 60 days, the required land to the investor.
- 2) The Region shall allocate land for investment activities and transmit information on such allocations to the appropriate investment organ.
- 3) Each Region shall, in the allocation of land, give priority to approved investments.
- 4) The appropriate investment organ shall, in cooperation with the concerned regional executive organs, facilitate and follow up the allocation of land for approved investments.

36. Employment of Expatriates

- 1) Any investor may employ duly qualified expatriate experts required for the operation of his business.
- 2) An investor who employs expatriates pursuant to Sub Article (1) of this Article, shall be responsible for replacing, within a limited period, such expatriate personnel by Ethiopians by arranging the necessary training thereof.
- 3) Notwithstanding the provisions of Sub-Articles (1) and (2) of this Article, a foreign investor upon obtaining the prior consent of the Authority shall, without any restriction, have the right to recruit expatriate employees on top management positions of an enterprise of which he is the sole or major owner or shareholder.



ገጽ ፳፯፻፲፱ ፈጽሎ ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፳፯ ሰኔ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፬ ዓ.ም.

Federal Negarit Gazeta — No. 27 2nd July, 2002—Page 1779

፴፯. እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት ስለሚቆጠር የውጭ ዜጋ

፩. የውጭ ባለሀብቶችን ብቻ የሚመለከቱ መብቶችና ጥቅሞች እንዲሁም ግዴታዎችና ገደቦች እንደአገር ውስጥ ባለሀብት በመቆጠር በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርግ የውጭ አገር ዜጋን በሚመለከት ተፈጻሚ አይሆኑም።

፪. እንደአገር ውስጥ ባለሀብት የሚቆጠር በትውልድ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ የውጭ አገር ዜጋ ባለሥልጣን ለዚሁ ተግባር ባዘጋጀው ቅጽ ላይ በመሙላት ፍላጎቱን ማሳወቅና ከኢንቨስትመንት ፈቃድ ማመልከቻው ጋር አያይዞ ማቅረብ አለበት።

፴፰. የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት ስለመሆን

፩. በፍትሐብሔር ሕግ ከቁጥር ፫፻፲-፫፻፲፫ የተደነገገው ቢኖርም፣ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠረ የውጭ ዜጋ ወይም የውጭ ባለሀብት መኖሪያ ቤትና ለኢንቨስት መንገት ሥራው የሚያስፈልገውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት ለመሆን ይችላል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ የተደነገገው ከዚህ ቀደም ኢንቨስት ያደረጉትንም ባለሀብቶች ይጨምራል።

፴፱. መረጃ የመስጠት ግዴታ

ማናቸውም የፈጽሎ መንግሥት ወይም የክልል አስፈጻሚ አካል ኢንቨስትመንት ነክ መረጃዎችን አግባብ ባለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ሲጠየቅ የመስጠት ግዴታ አለበት።

፵. የተሻሩ ሕጎች

፩. የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር ፴፯/፲፱፻፹፰ /እንደተሻሻለ/ ሻሻለ/ በዚህ አዋጅ ተሸጋግሮ።

፪. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ልምድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፵፩. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵ የተደነገገው ቢኖርም፣ ይህ አዋጅ ከመጽናቱ በፊት ለተፈቀዱ ኢንቨስትመንቶች በአዋጅ ቁጥር ፴፯/፲፱፻፹፰ /እንደተሻሻለ/ እና አዋጁን ለማስፈጸም በውጤት ደንቦች ወይም መመሪያዎች መሠረት የሚሰጡ ማበረታቻዎች ተፈጻሚነት ይቀጥላል።

፪. በአዋጅ ቁጥር ፴፯/፲፱፻፹፰ /እንደተሻሻለ/ መሠረት ማበረታቻ የሚገኝ ባለሀብት በዚህ አዋጅና ይህን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣው ደንብ መሠረት በተሰጠው ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን ከፈለገ ይህንኑ አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በማለታወቅ የመብቱ ተጠቃሚ ለመሆን ይችላል።

፵፪. አዋጁ የሚጻፍበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከሰኔ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፬ ዓ.ም ጀምሮ የጻፍ ይሆናል።
አዲስ አበባ ሰኔ ፳፭ ቀን ፲፱፻፺፬ ዓ.ም

ገርማ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

37. Foreign Nationals Taken for Domestic Investors

1) Rights and privileges as well as restrictions solely relating to foreign investors shall not be applicable to a foreign national who invests in Ethiopia being taken for a domestic investor.

2) A foreign national, excluding an Ethiopian by birth, taken for a domestic investor shall declare same by filling in a form designed for such purpose by the Authority, and submit it together with his application for investment permit.

38. Ownership of Immovable Property.

1) Notwithstanding the provisions of Articles 390-393 of the Civil Code, a foreign national taken for a domestic investor or a foreign investor shall have the right to own a dwelling house and other immovable property requisite for his investment.

2) The provisions of Sub-Article (1) of this Article shall include those who have invested prior to the issuance of this Proclamation.

39. Duty to Provide Information

Any executive organ of the Federal or a Regional Government shall have the duty to provide information relating to investment whenever so requested by appropriate investment organ.

40. Repealed Laws

1) The Investment Proclamation No. 37/1996 (as amended) is hereby repealed.

2) No law, regulation, directive or practice inconsistent with this Proclamation shall have effect with respect to matters provided for in this Proclamation.

41. Transitory Provisions

1) Notwithstanding the provisions of Article 40, incentives provided for in the Investment Proclamation No. 37/1996 (as amended) and in regulations and directives issued thereunder shall remain applicable in respect of investment approved prior to the issuance of this Proclamation.

2) Where an investor, eligible for incentives under Investment Proclamation No. 37/1996 (as amended), opts instead to be a beneficiary of incentives provided for in this Proclamation and in regulations to be issued hereunder, he may notify the appropriate investment organ and be entitled thereby.

42. Effective Date

This Proclamation shall come into force as of the 2nd day of July, 2002.

Done at Addis Ababa, this 2nd day of July, 2002.

GIRMA WOLDE GIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ
BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE